

ለትግሉ የሚበጀው የቀድሞ የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴን ለቀቅ፤ ህወሓት/ኢህአዴግን ጠበቅ ማድረግ ነው!

የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴና ከውስጡ ወጥተው ፣ ባለፈው ዘመን ህብረ-ብሔራዊ ትግል ያካሄዱ ወገኖች (ያ ትውልድ ተብሎ የሚጠራው) ላይ የሚካሄደው ያልተቋ ረጠ ወገዛና እርግጥን የዘመኑ አንቅስቃሴ ሆኖ ይሰማኛል።

ይህንን ተገቢ ያልሆነ ወቅት የሚያካሂዱ ወገኖች ስብሰብ ተደርገው ሲታዩ የሚከተሉትን ይመስላሉ።

- አሁን አሁን፡ ጀምሮ ፖለቲከኞች የሆኑ፤
- በንጉሱ ጊዜ ወይንም በደርግ ዘመን የገዥው ቡድን አካልና መሪ ተዋናይ የነበሩና፤ ግን ዛሬ ተገልብጠው ደርሶ ዴሞክራት የሆኑ የአገርና የህዝብ ተቆርቋሪ ነን ባዮች ፤
- ከህብረ-ብሔራዊው እንቅስቃሴ ውጭ በብሄር ተደራጅተው የነበሩ፤
- ወይንም ጭራሹኑ ምንም ውስጥ ያልነበሩ፤ በግል ኑሮና ትምህርት ተጠምደው ቆይተው የወጣትነትና የትግል አፍላው ጊዜ ያለፈባቸውና፤ አሁን ግን የምሁር ካባ ለብሰናልና ፍርድ ሰጭ ነን ባይ ግለሰቦች

በቴክኖሎጂ እድገት አማካይነት፣ ዛሬ ሁሉም በየፊናው ተነስቶ የሚፈነጭበት ድረ ገጽና የመሳሰሉት መድረክ በመፈጠራቸው፣ (facebook, tweeter, blog, paltalk...) ተማርኩ ተመራመርኩ ባዩ ፣ “የባሌድ አስተሳሰብ እንዳለ በመቀበል” የሌላ ችግር ፈጥረው አገርን ለችግር ዳረጉ ሲል፣ አንዳንድ የፈጠራ ታሪክ በመፈብረክ የተማሪውን እንቅስቃሴ በ”ጸረ አማራነት” ሲከስ ፣ በተቃራኒው ደግሞ በስልጣን አካባቢ ያሉ ጠባብ ብሄርተኝነት ያስከራቸው ቡድኖች፣ በህብረ-ብሔራዊ ትግል ስም “የአማራውን የበላይነት ሊያስቀጥሉ የታገሉ” ብለው ሲወነጅሉ ማየት የተለመደ እየሆነ መጥቷል ።

ለኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ መጀመር ምክንያት የሆነው ፣ እንዲሁ የተወሰኑ መሰሪ ወይንም የዋህ ልጆች (እንደ አውጋዥ ይለያያል!) አንድ ማለዳ ተነስተው፣ “እስቲ አንድ የተማሪ እንቅስቃሴ እንጀምርና ሀገር እናምስ!” በሚል የተነሳ ነገር ሳይሆን፣ በወቅቱ የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ የፈጠረው ጉዳይ አንደነበረ ማንም መሳት የሌለበት፣ የግዴታም መቀበል ያለበት ሀቅ ነው ።

ምናልባት እነኚህ ግለሰቦች፣ የኢህአዴግ ዘረኝነት፣ ጭካኔና ሀገርን ከፋፍሎ መግዛት እየከፋ መምጣትና፣ ተያይዞም የደርግ አውጪዎቹ ስርዓት አየተረሳ መሄድ፣ በንጉሱ ዘመን የነበረውንና መለወጥም የነበረበትን የፈላጭ ቆራጭና የኃላ ቀር አገዛዝ እንዲረሱና የፊውዳል ስርዓቱን እንዲናፍቁ አድርጎቻቸው ይሆናል። በዚህም የተነሳ ስርአቱን ለመቀየር የተነሳውን የተማሪውን እንቅስቃሴ በጭፍን ማውገዝ፣ የትውልዱን በጎም ሆነ የተሳሳተ ታሪኩን በቅጡ አለመረዳት ወቅቱንም በሚገባ አለመገንዘብም ይሆናል።

የቅርብ ጊዜ ታሪካችንን በቅንነት ካየነው ግን የተማሪው እንቅስቃሴ እንዲሁ አንዴ እመር ብሎ ሃገራዊ አጀንዳ አንግቦ የተነሳ ሳይሆን፣ አጀማመሩ ከራሱ ከተማሪው ጥቅም ጋር የተያያዙ ውሱን ጥያቄዎችን በማንሳት በሂደት እያደገ ሃገራዊ ጥያቄዎች ወደ ማንሳት የዘለቀ እንደነበር ማስታወስ ያስፈልጋል። መማር ማለት ማወቅና ማገናዘብ ነውና የእውቀት አድማሳቸው እየሰፋ ሲሄድ ነው፣ ከራስ ውሱን ጥያቄ ባሻገር የሀገራችንን መሰረታዊ ችግር መገንዘብ የጀመሩት ተማሪዎች ፣ “ድህነት ወንጀል አይደለም!” “መሬት ለአራሹ!” “የብሄረሰቦች መብት ይከበር!” “የዜጎች አኩልነት የሚከበርባትና የበለጸገች ሀገር አንገንባ” ወደሚል ሃገራዊ አጀንዳ የተሸጋገሩት። ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ከቡር ህይወታቸውን እስከመሰዋት የደረሰ ወኔ የተላበሱ ወጣት ኢትዮጵያውያን ያካሄዱትን ትግል፣ በትግሉ ሂደት የተፈጠሩ አንዳንድ ስህተቶችን በማጉላት ከነአካቴው እንቅስቃሴውንና ታጋዮቹን በጅምላ መኮነን በምንም መመዘኛ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም፣ ፍትሃዊም አይደለም የምለው።

እስቲ እንደምሳሌ አንዱን፡ “የባሌድ አስተሳሰብ አምጥተው” የሚለውን ውንጀላ በአጭሩ እንቃኘው ፤

የ"ባእድ አስተሳሰብ" ወደ ኢትዮጵያ አስገብተው የሚለው በጨለማ ዘመን የተነገረ ቢሆን ተቀባይነት ይኖረው እንደሁ እንጂ አሁን ባለንበት 21ኛው ክፍለ ዘመን፣ ያውም ተማርን ተመራመርን ከሚሉት ወገን ሲሰነዘር የሚያሳፍር ይሆናል። የሰው ልጅ ስለ ህብረተሰብ አረዳድም ሆነ ሌላ የሚያፈልቀው እውቀትና፣ በዛ ላይ ተመስርቶ የሚገኙ ተመክሮዎች፣ በአንድ ሀገር ጂኦግራፊያዊ ክልል ብቻ መወሰን አለባቸው የሚል አይነት ክርክር ስለሚሆን ብዙም አንደማይስኬድ አጥተውት ነው ለማለትም ይከብዳል።

እንደው የሰነፍ ዱላ መሆኑ ነው አንጂ፣ ዛሬ ሁሉም የሚምልበትና የሚገዛበት የ"ሊበራል ዲሞክራሲ" አስተሳሰብ ውልደቱ ኢትዮጵያ እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቃለን። እኒህ ወገኖች ይህን በወቅቱ በተማሪዎች ንቅናቄ ውስጥ የበላይነት የነበረውን የፖለቲካ አመለካከት ትክክል ነበር ወይም የተሳሳተ ነበር ማለቱ ሲበቃ ፣ በድፍኑ የባእድ አስተሳሰብ የሚለው ወገኛ ማጥላላት አያዋጣቸውም። ዛሬ በአገራችን አብዛኛው ሕዝብ የሚከተላቸው የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖቶችም አመጣጣቸው ከባእድ ነውና ወደ ጥንታዊውና ሃገራዊ እምነት፣ ምንም ይሁን ምንም እንመለስ የሚል ክርክር ውስጥ እንደማይገቡም ግልጽ ነው።

በወቅቱ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ባብዛኛው ዓለም ለነጻነትና ለፍትህ የሚታገሉ ኃይሎች ተቀባይነት የነበረውን የማርክሲዝም ሌኒንዝም አስተሳሰብ የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴና ሌሎች ታጋዮች እንደ ትግል መሳሪያ መጠቀም፣ (ዛሬም ቢሆን የዓለም አንድ አምስተኛ ሕዝብ ያላትና ፣ በዓለም በኢኮኖሚ ግዝፈት ከአሜሪካ ቀጥላ ሁለተኛነትን የያዘችው ቻይና፣ አስካሁን ከዚህ ያደረሰች ለቀጣዩም አድገቱ ወሳኝ ይህም የፖለቲካ አረዳዴ ነው ማለቷ አንዳለ ሆኖ) ምናልባት በቅጡ አልተረዱትም፣ ወይም ከሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ጋር አገናዝበው አለተጠቀሙበትም ይባል እንደሆነ እንጂ፣ እንደው በድፍኑ የ"ባእድ አስተሳሰብ" በሚል ለማጣጣል መሞከሩ አያዘልቅም።

በኢትዮጵያ የነበረውና አሁንም ያለው በብሔረሰቦች መሃል ያለ አድልኦ የተማሪው እንቅስቃሴ የፈጠረው ይመስል፣ ትውልዱ የብሔሮች እኩልነት ይከበር በሚል ያካሄደውን ትግል፣ በሰላም ይኖር የነበረውን ሕዝብ እንደከፋፈለ ተደርጎ የሚነዛ ውንጀላ ከገዥ መደብ አባላት ሲሰነዘርበት፣ ከጠባብ ብሄረተኞች ደግሞ የተማሪው እንቅስቃሴ የብሄርን ትግል የሃገሪቱ ዋና ቅራኔ ነው ብሎ አለመቀበሉ፣ የአማራውን የበላይ ገዥነት ለማስቀጠል የሚደረግ ጥረት ነበር የሚል ሀሰት ይሰራጭ አንደነበር ይታወቃል። በተቃራኒው ደግሞ አሁን አዲሱ ውንጀላ "ለብሄሮች እኩልነት በሚል የተደረገው ትግል ጸረ አማራ ትግል ነበር" ወደሚል አይን ያፈጠጠ ቅጥፈት ተቀይሯል። ይህ ውንጀላ በጸረ አማራ ፕሮፓጋንዳ ተወልዶና አድጎ አሁን ድረስ የዘለቀው ህወሓት ላይ ቢወሰን ኖሮ ትርጉም ሊሰጠው ይቻል ነበር።

የቀድሞው የተማሪው እንቅስቃሴ ከሌላ ወገኑ የተለየ ኑሮ ያልነበረውን የአማራ ማህበረሰብን አስመልክቶ ምንም አይነት ብዥታ ሳይኖረው ፣ ከሌሎች መሰል ወገኖቹ ጋር በመተባበር በስሙ የሚነግዱትን የገዥ መደብ አባላትና አጋሮቻቸውን ከስልጣን አውርዶ የሁሉም ብሄረሰብ አባላት በእኩልነት የሚኖሩባትን ሀገር እንገንባ ብሎ መታገሉ በምንም መመዘኛ ጸረ አማራ ሊያሰኘው አይችልም።

ዛሬም ቢሆን ሀገሪቱን በዋናነት በሁሉም ዘርፍ ተቆጣጥሮ ህዝብን መከራ የሚያበላውን ዘረኛ የህወሓት አገዛዝ ስንታገል፣ አብዛኛውን የትግራይ ማህበረሰብ አባላት ለትግል አጋርነት አየጠራን፣ የገዥ መደቡ ላይ አነጣጥረን መሆን ስላለበት በጸረ ትግራይነት ሊወነጀሉ የሚፈልጉ የትግራይ ገዥ መደብ አባላትና ደጋፊዎች አንዳሉ ብንገነዘብም፣ እነሱን ፍራቻ ወይም ለማስደሰት ሲባል የምናድበሰብለው አውነታ ሊሆን አይችልም።

ዛሬ አገራችን ላይ የተዘረጋውን አስከፊ የህወሓት/ኢህአዴግ ስርዓት አሰወግዶ የዜጎች እኩልነትና ዲሞክራሲ የሰፈነባት ኢትዮጵያን ለመገንባት የሚደረገው ትግል ስኬት አንዲኖረው ከተፈለገ ፣ ነጋ ጠባ የቀድሞ የኢትዮጵያ ተማሪዎችን እንቅስቃሴ በማውገዝ የሚገኝ ትርፍ የለምና፣ የሚበጀው ሙሉ ትኩረታችንን ህወሓት/ኢህአዴግ ላይ አድርገን ፣ ከቀድሞው የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ፣ የሀገር ፍቅርን፣ ህብረ-ብሄራዊነትን፣ የአላማ ጽናትን ፣ ላመኑበት ደግሞ፣ ክቡር ሕይወትን እስከመሰዋት ድረስ የዘለቀ ቆራጥነትን ተውሶ፣ ከነበሩት ስህተቶችም ትምህርት ቀስሞ ወደ ፊት መራመድን ነው ።

አበጋዝ ወንድሙ